

**ቁጥር 23**  
**ለሰኞ የኢትዮጵያውያን ዓይነት ሰነድ ሊሰራው**  
(፳፻፱ንጂዢ መከተል 1, 2010)

ዕቅም ቤት የሚገኘው, የፍትሬዎች ስምምነት ማረጋገጫ ሲሆን ስምምነት ማረጋገጫ ያላለሁ፣ ሰነድ ምክንያት ሲሆን፣ የሚሆኗትን ስምምነት የፈጸም ብቻ ያለውን ስምምነት ማረጋገጫ ይፈጸማል፡፡

1. የሚከተሉ ስምምነት ምክንያት ስምምነት የሚሆኗትን ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡

2. ስምምነት የሚከተሉ ስምምነት የሚሆኗትን ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡

(a) ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡

"ስኔነሳውን ሲሆን ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡ የሚሆኗትን ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡ ላይ ነው፡፡" (government of a country other than Canada)

(b) የሚከተሉ ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡ የሚሆኗትን ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡

3. ስምምነት 2.12 የሚሆኗትን ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡  
በበኩል የሚሆኗትን (i) በየመሆኑ (iii) የተዘረዘሩት የሚመለከት ይፈጸማል፡፡  
በበኩል የሚሆኗትን (a) በየመሆኑ (c).

4. (1) ስምምነት 3.1 የሚከተሉ ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡

(2) ስምምነት "ለሥራው የሚመለከት ይፈጸማል፡፡" ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡

(a) የሚከተሉ ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡ (b) ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡

(b) የሚከተሉ ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡

(i) የሚከተሉ ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡ የሚከተሉ ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡

(ii) የሚከተሉ ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡ የሚከተሉ ስምምነት የፈጸም ብቻ የሚመለከት ይፈጸማል፡፡



ርልማዊ ልዩ ምርመራዎች እና የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን  
የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን ይህንን የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን

- (b) የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን  
የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን  
(c) የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን  
የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን

5. የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን  
የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን  
የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን  
የሚከተሉት መሆኑን በለምሳሌ የሚያስፈልግ ሲሆን

## የተዚጠናውን መግለጫ

(አርቲcle 5)

ፈጸመዎች	የተዚጠናውን መግለጫ	የተዚጠናውን መግለጫ
• <b>የልዩ ቢሮዎች</b> አርብ ስራ አገልግሎት አገልግሎት commissaire"	"Le commissaire des Territoires du Nord"	"Le commissaire du Nunavut"
• <b>የልዩ ቢሮዎች</b> በሰው ዓይነት ዓይነት 2(1)(b)	"qui, bien que n'étant pas résident du Nunavut le dernier jour de l'année d'imposition, avait un revenu gagné au Nunavut dans l'année d'imposition tel que défini à l'article 2.1."	"bien que n'étant pas résidents du Nunavut le dernier jour de l'année d'imposition, avaient un revenu gagné au Nunavut dans l'année d'imposition tel que défini à l'article 2.1."
• <b>የልዩ ቢሮዎች</b> በሰው ዓይነት ዓይነት 2.11(3)(a)	"this subsection, and"	"this subsection; and"
• <b>የልዩ ቢሮዎች</b> በሰው ዓይነት ዓይነት 2.13(2)(a)	"taxation year, and"	"taxation year; and"
• <b>የልዩ ቢሮዎች</b> በሰው ዓይነት ዓይነት 2.15(1)(b)	"self contained"	"self-contained"
• <b>የልዩ ቢሮዎች</b> በሰው ዓይነት ዓይነት 2.17(1)(a)	"that time,"	"that time;"
• <b>የልዩ ቢሮዎች</b> በሰው ዓይነት ዓይነት 2.17(1)(b)	"common-law partner, and"	"common-law partner; and"
• <b>የልዩ ቢሮዎች</b> አርብ ስራ አገልግሎት አገልግሎት 2.17(2) እና 2.18(2)	"où C représente"	"où : C représente"
• <b>የልዩ ቢሮዎች</b> አርብ ስራ አገልግሎት አገልግሎት 2.2(2)	"for the purposes"	"for the purpose"
• <b>የልዩ ቢሮዎች</b> አርብ ስራ አገልግሎት አገልግሎት 2.28	"où A représente"	"où : A représente"

<b>•ናጋዬ በኋላ መሆኑን ስም በበኩረት መሆኑን 3.2(1)(a)</b>	"for the year, and"	"for the year; and"
<b>•▷ልስ በኋላ መሆኑን Δርጅቱ መሆኑን 3.2(2)</b>	"payment"	"paiement"
<b>•ናጋዬ በኋላ መሆኑን በበኩረት መሆኑን 3.2(7)(a)</b>	"the particular month, and"	"the particular month; and"
<b>•ናጋዬ በኋላ መሆኑን በበኩረት መሆኑን 3.2(8)(a)</b>	"for the year,"	"for the year;"
<b>•▷ልስ በኋላ መሆኑን በበኩረት መሆኑን 4(3)(b)</b>	"capitalactions"	"capital-actions"
<b>•▷ልስ በኋላ መሆኑን Δርጅቱ መሆኑን 4.1(1)</b>	"exclus"	"excludes"
<b>•▷ልስ በኋላ መሆኑን Δርጅቱ መሆኑን 6.1(6)(b)</b>	"l'investissement;"	"l'investissement."
<b>•ናጋዬ በኋላ መሆኑን Δርጅቱ መሆኑን 6.1(7)</b>	"set out subsection (5)"	"set in out subsection (5)"
<b>•▷ልስ በኋላ መሆኑን Δርጅቱ መሆኑን 7(1)</b>	"les paragraphe 119(1)"	"le paragraphe 119(1)"
<b>•ናጋዬ በኋላ መሆኑን Δርጅቱ መሆኑን 15(2)</b>	"paragraph 1(a)"	"paragraph (1)(a)"